



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሁለተኛ ዓመት ቁጥር ፩
አዲስ አበባ — ጥቅምት ፳ ቀን ፲፱፻፹፮

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

2nd Year No. 1
ADDIS ABABA – 19th October, 1995

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፲፫/፲፱፻፹፮ ዓ.ም.
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት
ጽሕፈት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ገጽ ፹፭

CONTENTS

Proclamation No. 13/1995
Establishment of the Secretariat of the House of
Peoples' Representatives and of the House of the
Federation Proclamation Page 85

አዋጅ ቁጥር ፲፫/፲፱፻፹፮

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤትና የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽሕፈት ቤትን
ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት እና የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽሕፈት ቤትን ማቋቋም
በማስፈለጉ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ
መንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡

፩. አጭር ርዕስ
ይህ አዋጅ “የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር
ቤት ጽሕፈት ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፲፫/፲፱፻፹፮”
ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪. ትርጓሜ
በዚህ አዋጅ ውስጥ፤

፩. “የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት” ማለት በሕገመንግሥቱ
አንቀጽ ፶፫ መሠረት የተቋቋመ የፌዴራሉ መንግሥት
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፤

PROCLAMATION NO. 13/1995

A PROCLAMATION TO ESTABLISH THE
SECRETARIAT OF THE HOUSE OF PEOPLES'
REPRESENTATIVES AND OF THE HOUSE OF THE
FEDERATION OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

WHEREAS, it has become necessary to establish the
Secretariat of the House of Peoples' Representatives and of
the House of the Federation of the Federal Democratic
Republic of Ethiopia;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1)
of the Constitution of the Federal Democratic Republic of
Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “Establishment of
the Secretariat of the House of Peoples' Represent-
atives and of the House of the Federation Proclam-
ation No. 13/1995.”

2. Definitions

In this Proclamation:

1) “the House of Peoples' Representatives” means the
House of Peoples' Representatives of the Federal
Government established pursuant to Article 53 of the
Constitution;

የንዱ ዋጋ } 2.30
Unit Price }

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፱፻፹፮
Negarit G.P.O.Box 80,001

፪. “የፌዴሬሽን ምክር ቤት” ማለት በሕገመንግሥቱ አንቀጽ ፶፫ መሠረት የተቋቋመ የፌዴራል መንግሥት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው፤

፫. “አፈ-ጉባዔዎች” ማለት በሕገመንግሥቱ አንቀጽ ፶፮(፲፱) እና አንቀጽ ፷፪(፲፩) መሠረት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና በፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚመረጡ አፈ-ጉባዔዎች ናቸው።

፫. መቋቋም

፩. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጽሕፈት ቤት (ከዚህ በኋላ “ጽሕፈት ቤት” ተብሎ የሚጠራ) ራሱን የቻለ ሕጋዊ ሰውነት ያለው አካል በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

፪. ጽሕፈት ቤቱ ተጠሪነቱ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጉዳዮችን በተመለከተ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ሆኖ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳዮችን በተመለከተ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ይሆናል።

፬. የጽሕፈት ቤቱ ሥልጣንና ተግባር

ጽሕፈት ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል፤

፩. ለምክር ቤቶቹ አካላት የጽሕፈት አገልግሎት ይሰጣል፤

፪. ለምክር ቤቶቹ ጠቅላላ ጉባዔና ልዩ ልዩ ኮሚቴዎች የሚያስፈልጉትን የመሰብሰቢያ አዳራሾች ያደርጋል፤

፫. የምክር ቤቶቹ አካላት ቃለ-ጉባዔዎች፣ ውሳኔዎችና ሰነዶች በሚገባ ተመዝግቦው እንዲጠበቁ ያደርጋል፤

፬. ለምክር ቤቶቹ አካላትና አባላት የቤተ መጻሕፍት፣ የምርምርና የመረጃ አገልግሎት ይሰጣል፤ በሚመለከተው አካል በሚሰጠው መመሪያ መሠረት የሕግ ረቂቆችን ያዘጋጃል፤

፭. ምክር ቤቶቹ የሚያወጧቸውን መጽሔቶችና ጋዜጦች ሕትመትና ሥርጭት ይከታተላል፤

፮. የምክር ቤቶቹ እንግዶች አስፈላጊውን የመስተንግዶ አገልግሎት እንዲያገኙ ያደርጋል፤

፯. የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ ውል ይዋዋላል፤ በስሙ ይከሰሳል፤

፰. የምክር ቤቶቹን አካላት ሥራዎች ለማሳካት የሚረዱ ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል።

፭. የጽሕፈት ቤቱ አቋም

ጽሕፈት ቤቱ፤

፩. በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚመረጥ አንድ ኃላፊ፤ እና

፪. አስፈላጊው ሠራተኞች፤ ይኖሩታል።

፮. የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር

፩. የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ ከአፈ-ጉባዔዎቹ በሚሰጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት የጽሕፈት ቤቱን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል።

፪. የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ፤

ሀ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፬ የተመለከቱትን የጽሕፈት ቤቱን ሥልጣንና ተግባሮች ሥራ ላይ ያውላል፤

ለ) የጽሕፈት ቤቱን ሠራተኞች በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕግ መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤

ሐ) የጽሕፈት ቤቱን ዓመታዊ በጀትና የሥራ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ለአፈ-ጉባዔዎቹ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤

መ) ለጽሕፈት ቤቱ በተፈቀደው በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤

2) “the House of the Federation” means the House of the Federation of the Federal Government established pursuant to Article 53 of the constitution;

3) “Speakers” means the Speakers respectively elected by the House of Peoples’ Representatives and the House of the Federation pursuant to Article 55(19) and 62(11) of the Constitution.

3. Establishment

1) The Secretariat of the House of Peoples’ Representatives and of the House of the Federation (hereinafter referred to as “the Secretariat”) is hereby established as an autonomous organ having juridical personality.

2) The Secretariat shall be accountable both to the Speaker of the House of Peoples’ Representatives and to the Speaker of the House of the Federation relative to matters falling under their respective jurisdiction.

4. Powers and Duties of the Secretariat

The Secretariat shall have the following powers and duties:

1) to provide secretarial services to the organs of the Houses;

2) to arrange for halls required for the general assemblies of the Houses and for the meetings of their various Committees;

3) to see to it that the minutes, decisions and documents of the organs of the Houses are recorded and kept properly;

4) to provide library, research and information services to the organs and members of the Houses; prepare draft legislation subject to instruction from the concerned organ;

5) to follow up the publication and circulation of periodicals and newsletters issued by the Houses;

6) to cause services of cordial reception to be extended to visitors to the Houses;

7) to own property, enter into contracts, sue and be sued in its own name;

8) to perform such other duties as are conducive to the fulfilment of the activities of the organs of the Houses.

5. Organization of the Secretariat

The Secretariat shall have:

1) a Head to be elected by the House of Peoples’ Representatives; and

2) the necessary staff.

6. Powers and Duties of the Head of the Secretariat

1) The Head of the Secretariat shall, subject to general directives from the Speakers, direct and administer the activities of the Secretariat.

2) Without limiting the generality stated in sub-Article (1) of this Article, the Head of the Secretariat shall:

(a) exercise the powers and duties of the Secretariat specified in Article 4 of this Proclamation;

(b) employ and administer personnel of the Secretariat in accordance with the Federal civil service laws;

(c) prepare, and submit to the Speakers, the annual budget and work programme of the Secretariat, and implement same upon approval;

(d) effect expenditure in accordance with the approved budget and work programme of the Secretariat;

- ሠ) ጽሕፈት ቤቱ ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ሁሉ ጽሕፈት ቤቱን ይወክላል፤
- ረ) የጽሕፈት ቤቱን የሥራ እንቅስቃሴና የሂሳብ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለአፈ-ጉባዔዎቹ ያቀርባል፤
- ሰ) ከአፈ-ጉባዔዎቹ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባሮች ያከናውናል።

፫. የጽሕፈት ቤቱ ኃላፊ ለጽሕፈት ቤቱ የሥራ ቅልጥፍና ባስፈለገ መጠን ከሥልጣንና ተግባሩ በከፊል ለጽሕፈት ቤቱ የበታች ኃላፊዎችና ሌሎች ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል። ሆኖም እርሱ በማይኖርበት ጊዜ ተክቶት እንዲሠራ የሚወክለው ኃላፊ ከ፴ ቀናት በላይ የሚሰራ ከሆነ ውክልናው በቅድሚያ ለአፈ-ጉባዔዎቹ ቀርቦ መጽደቅ ይኖርበታል።

፯. የጽሕፈት ቤቱ በጀት

የጽሕፈት ቤቱ በጀት በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይፀድቃል።

፰. የሂሳብ መዛግብት

፩. ጽሕፈት ቤቱ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።

፪. የጽሕፈት ቤቱ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሰነዶች በዋናው አዲተር በየዓመቱ ይመረመራሉ።

፱. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከጥቅምት ፳ ቀን ፲፱፻፹፮ ዓ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ጥቅምት ፳ ቀን ፲፱፻፹፮ ዓ.ም.

ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፕሬዚዳንት

- (e) represent the Secretariat in all its dealings with third parties;
- (f) prepare, and submit to the Speakers, reports on the activities and financial accounts of the Secretariat;
- (g) perform such other functions as are assigned to him by the Speakers.
- 3) The Head of the Secretariat may delegate part of his powers and duties to subordinate officials and other employees of the Secretariat to the extent necessary for the efficiency of the Secretariat. However, in case of delegation to an official to act in his absence, for more than thirty (30) days, prior approval by the Speakers is required.

7. Budget

The budget of the Secretariat shall be approved by the House of Peoples' Representatives.

8. Books of Accounts

- 1) The Secretariat shall keep complete and accurate books of accounts.
- 2) The Secretariat's books of accounts and financial documents shall be audited, annually, by the Auditor General.

9. Effective Date

This Proclamation shall enter into force as of the 19th day of October, 1995.

Done at Addis Ababa, this 19th day of October, 1995.

NEGASO GIDADA (DR.)

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA